

# አበረ ማፈር ካለበት በራሱ ይፈር!

ዘውዲቱ የማኅ

2019-07-24

የአማራ ክልል የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አበረ አዳሙ በአማራ ክልል የምክር ቤት ስብሰባ ላይ ቆሜልሀለሁ የሚለውን የአማራ ህዝብ በመናቅ ብርጋዴል ጀኔራል አሳምነው ፅጌንና በመፈንቅለ መንግስት ተብየው ስም የተሰውትንና አሁንም የሚያሳድዱቸውን ሞትና እንግልት እንዴት እንደሚያስፈፅም በኩራትና በማንኛውም ስራ ሲተርክ ሰማሁት።

እንደእኔ አማራን ጠላቶቹ ከተባባሪ አድርገዋቸው ጋር የሚያደርሱበትን ጥቃት ለማውገዝና ለመቃወም የቆመ አማራ የአበረን መግለጫ ሰምቶ ዝም ማለት ይከብዳል። ምክንያቱም ባለፈው "ይድረስ ለአበረ አዳሙ" በሚለው ፅሁፍም እንደገለፅኩት አበረ እስከመጨረሻው ድረስ ግንቦት 7 ነበር። አሁንም ተግባሩን ሳየው በነጾክተር ብርሀኑ ተልእኮ አስፈፃሚ እንጅ የአማራ ወገንተኝነት አይታይበትም። በነገራችን ላይ የአበረ የቅርብ አለቃ ብርሀኑ ነጋ (ቄስ ሞገሴ) "የአማራ ልዩ ሀይል መፍረስ አለበት" ማለቱን ልብ ይሏል።

የግንቦት 7 አመራር የነበረው አበረ ከግንቦቱዎች ጋር ኢትዮጵያ ገብቶ ከተደመረ በኋላ የውስጥ አርበኛ በመምሰል ድንገት የአማራ ክልል የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆኖ ተሾመ። ለአማራው እንዲሰራ የገፋፋው ብርጋዴል ጀኔራል አሳምነው ፅጌ እንደሆነ ጀኔራል አሳምነው ከሞተ በኋላ ሲናገር ተሰምቷል። ጀኔራል አሳምነው በሀይወት ስለሌለ አበረ ራሱ እንደሚለው "ብርጋዴል ጀኔራል አሳምነው ፈልጎ መረጠው ብለን ብናስብ እንኳ የሆነው ሁሉ" በሬ ከአራጁ ጋር ይውላል" ነው።

ዛሬ አበረ የፈለገውን የማለት መብትና ስልጣን ስላለው ብቻ ራሱን ሀቀኛና የአገር ተቆርቋሪ፣ ብርጋዴል ጀኔራል አሳምነውን፣ ከእሱ ጋር የተሰውትንና አሁንም የሚያሳድዱቸውን ምርጥ የአማራ ልጆች ወንጀለኛ ይላቸዋል።

ለነገሩ ሁሉም የጀኔራል አሳምነው ፅጌ ከሳሾች የንፁህን ደም በአናታቸው ላይ ስለሚጮህ ነው መሰል ይኸን "መፈንቅለ መንግስት" የሚል የዳቦ ስም የሰጡትን አማራን የማዳከም ደባ ሲገልፁት ውሸቱን እንኳን በትክክል መዋሸትና ውሸታቸውን ማቀናበር አቅቷቸው እስከዛሬ ያዝረከርኩታል። ዛሬ ደግሞ አበረ መፈንቅለ መንግስቱ ሲፈፀም ጀኔራል አሳምነው በጠራው ስብሰባ ላይ ቁጭ ብሎ እንደነበረ ነግሮናል። ይህን የአበረን አባባል እስከዛሬ ከዋሸት ጋር ሲያገጣጥሙት ውሸቱ የበለጠ ይዝረከረካል። በዚያ ላይ እነአበረ ጀኔራል አሳምነው ቢሮው ውስጥ በጠራው ስብሰባ ላይ ተቀምጠው እያለ ከውጪ ተኩስ ሲሰሙ እሱና ግብረ አበሮቹ ሞባይል ስልካቸው በእጃቸው ስለነበር ከፀጥታ ሀይሎች ጋርና ከፌዴራል ፓሊስ ጋር መረጃ ሲለዋወጡ እንደነበረ ገልጾ በዚህም ተግባራቸው አደገኛውን ሁኔታ በመቆጣጠር ክልሉን ከመከራ እንደታደጉት ነግሮናል። ይህ አባባሉ፣ ስብሰባ ተቀምጠው ከፌዴራል ጋር መልዕክት ሲላላኩ እንደነበር የተናገረው ደግሞ ብዙ ጥርጣሬ ያጭራል። ጀኔራል አሳምነውም ስለመፈንቅለ መንግስት ተብየው "አማራን የማዳከም ሴራ" ምንም ነገር እንደማያውቅ ያመለክታል።

አበረ ታዲያ ከታች ላሉት ጥያቄዎች ምን መልስ እንዳለው ባናውቅም እንጠይቃለን።

- ሰማኸኝ አስረስ በተናገረው መሰረት ጀኔራል አሳምነው ፅጌ በተለያዩ ቦታ በአንድ ጊዜ ወንጀል ሲፈፀም አይተነዋል ተብሎ በተወነጀለበት ሰዓት ለአበረ ደውሎ አበረ ቢሮው እንደነበር ነግሮት ነበር። አሁን ደግሞ እሱ ራሱ ስብሰባ ላይ ነበርኩ አለ። እንዴት ሊሆን ቻለ?

- ጀኔራል አሳምነው ቢሮው ውስጥ እናንተ ጋር በስብሰባ ከተቀመጠ የአዲፓን አመራሮች ማን ገደላቸው?
- ስብሰባው ላይ ጀኔራል አሳምነው እናንተ ተፃዕኑትሁ እቅዱ እንዲከሸፍ እሱ ራሱ ይሁንታ ሰጠ? ወይንስ ተኝቶ ያንቀላፋ ነበር?
- ስብሰባ ውስጥ እያላችሁ ተኩስ ሲሰማ ጀኔራል አሳምነው አልሰማም? ምን እናድርግ ብላችሁ ከእሱ ጋር አልተመካከራችሁም? ወይንስ የእሱ ወገን መሰላችሁ ለዚህ አባታችሁት?
- ነገሩ የቱን ያህል አደገኛ እንደሆነ ለመረዳት እናንተ ወጥታችሁ ሳታዩ፣ ጉዳዩ ከክልሉ የፀጥታ ሀይል በላይ መሆኑን በምን አውቃችሁ ፌዴራል ጋር ምክር ገባችሁ?

ግራም ነፈስ ቀኝ እውነቱን አብጠርጥሮ የሚያውቀውና አበረና ግብረአበሮቹን ፈርቶ ለጊዜው አንገቱን የደፋው መላው የአማራ ህዝብ የቱን ያህል እንደሚታዘበው የሚያገናዝብ አይመስልም። አበረ ዛሬም አይኑን በጨው አጥቦ የአማራ ህዝብ ብቸኛ ተቆርቋሪና ህግ አስከባሪ ነኝ ይለናል። አማራ ደግሞ እንደህዝብ ወዳጅና ጠላቱንም የክፉ ቀን ደራሹንም የሚያውቅ አስተዋይ ህዝብ ነውና ትላንት የተሰውትን የአዲፓ አመራሮችና በገዳይነት የፈረጁትን የአማራ ህዝብ ተቆርቋሪ ጀግና ጀኔራል አሳምነውን ለያይቶ ለማየትና ይቸገራል። አማራ በእርግጠኝነት የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉት ወገኖቹ ከአማራ ውጭ የሆኑ ሀይሎች ባቀነባበሩት ሴራና በሰርጎ ገቦች ጉዳይ አስፈፃሚነት ተጠልፈው እንደወደቁ ቆጥሮ ገዳዮቹንና አስገዳዮቹን በዓይነቁራኛ እየተከታተላቸው ነው።

አበረ እንጀኔራል አሳምነውን ገዳይ አድርጎ በዚህም እንደሚያፍር ተናግሯል። እኔ ግን እለዋለሁ፣ አስታውሶ ማፈር ካለበት እስከአሁን በሰራውና አሁንም በመስራት ላይ ባለው የክህደት ወንጀል፣ አሳዶ በሚያጠፋው የክፉ ቀን ደራሽ ጀግና አማራ ደም በጨቀየው እጁ እድሜ ልክ ባስታወሰ ቁጥር ይፈር እንጅ፣ በአማራ ልብ ውስጥ ተደላድሎ በተቀመጠው ጀግና በጀኔራል አሳምነው ፅጌ ተግባር ማፈር አይገባም። አበረ ህሊና ካለው ብቻውን ሲሆን በራሱ እንደሚያፍር አልጠራጠርም። ምክንያቱም እሱ እንደሚለው ጀኔራል አሳምነው ፅጌ ወንጀለኛም እብድም አለመሆኑን በደንብ ያውቃል። ጀኔራል አሳምነው ኩሩ የአማራ ልጅ፣ ጥቃትን የማይወድ፣ ለሆዱ የማይሸጥ፣ በሁለት ቢለዋ የማይበላ ንፁህና የዘመናችን ጀግና አማራ ነው።